

ዶወልስ ተቋስ ዓፈዳ ካታ ጋብር ቅፅ

ተቋይ አይሁዳ ገዢና አሳ፡ ስን ገዢና አማካይ፡ ዶወልስ
ዋንፈለ ከታ አሳው አልያ ወደ ማጥኑ እያ ማድረግ አሳ፡ ሆኖ
ወደ ተቋይ፡ ወሰን ክልፍውና ፍርድው ቁርቃሽ በታን አተሰ፡ የ
ከታይ ሂሸ አይፈ ቅፅታ አይነበ፡

1) ወሰን ክልፍ እሳው እሳ፡ ከታ ዝሳሽ ዝዢያ ቁርቃሽ አሳ
ማጥኑ እያ ማለ ለው ዝሳሽ ዝርው ከሰያየ ተቋ አከከለሰ፡

2) ወሰን ክልን ዝዢያ ዝማ ዝማ መጋታ፡ ሂሳብ፡ መማ
አሳታ፡ የለን አደታና አይለታ ወተ ታማርገናው በሰያየ ተቋ
ዘረሰ፡

3) አማካይ አሳ አማካይ ዝሳብ፡ ሂሳብ፡ ለርተሞኑና ለቀን ዝሳብ፡
ወሰን ክልፍ አሳ፡ ገልማና ለማ ዝማ መጋታ አሳ 2:1-15
ዘረሰ የለን 3:1-11
ዝርዝር ቅፅ 3:12-15

ቴቋ ካታ አይፈ ቅፅታ

ነላ ቅፅ 1:1-4

ወሰን ክልፍ እሳ 1:5-16

ወሰን ክልን ዝዢያ ዝማ ዝማ መጋታ አሳ 2:1-15

ዘረሰ የለን 3:1-11

ዝርዝር ቅፅ 3:12-15

1 ዝሳሽ ከሰሰተሳ ሂሳብና ዝሳሽ አይፈይ፡ ዶወልስ፡ ዓፈዳ
ደብዳቤያ፡ ዝሳሽ ዝርዳ አሳ አማካው ዝቻቻናናና ቅማ እያና ዝዢው
ዋንፈለ ዝኑና በሰያየ ቅማ እራሻ እንታ ከለአናው ችል ከተቋ፡
2 ሆኖ አማካይና እራሻው ማርሻ ዝዢው እቅይት ስላ ከምጥ፡
ሂሳብ ዝር ወደቱ ሰንጻ ወርደቶና ዝሳሽ እሳ እማና ገዢ ቅል
ዘረሰ፡

3 እና እሳው ዝሳሽ ባ ወደን የ ከታ አደታ ማለ ትወ ሂሳብ
አማካይ፡

4 እ ከፈ አማካውን ተ ቅማ ፍቅ ገዢና ተቋ፡

የሳሽ እዋቴና እና እሳው ዝሳሽ ከሰሰተሳ እኩ ከሂተሞና፡
ማርሻውና ለርተሞና ዝወ ገዢ፡

ተቋ ቁርቃሽን አልማ አስቀ

5 ተና ስኑ ቁርቃሽን አጋዳ ያደረድ፡ ስኑ አተዳባ ገበሳኞች ተና ከተቋይሬዳ ከታማ አባን ወቅ ከፋ መማጥ ዳረሰ ማለሳ፡፡

6 መሠረት በራቃቃይሬ፡ እስ ማቻ አዘገድ፡ ማሻ ልማነ ወይሬ ከተቋ አሪን አስ በረና አማኅያ ዓይቸ ይኖም አስ ገደኝው በስብስ፡፡

7 ወቅ ከፋ መሠረት የባ አስቀ ውድና እስከ ገጽ በራቃቃይሬ፡ እቶቃቃይሬ፡ እስ ዘላቃቃይሬ፡ ማቃቃይሬ፡ እኩ ማቃቃይሬና በስብስ ገዢስ የፈቃቃይሬ ገደኝው በስብስ፡፡

8 ስን አማካ ወከናይሬ፡ ለወጣ አን ይሁሱ፡ አከከነች፡ ወለ፡ ገኩስ ባኩ ሂደኝው በስብስ፡፡

9 የሂደት ሲሆ ተማርቃይን ማንሳሳኔውና ሆ ተማርቃይ አቆይሬታ ዘደኝው ባ ተማርቃድ ተማ ቅልን ማኅድ እቅኝው በስብስ፡፡

10 ከተቋይሬ፡ ተያና እኩ እቴቋይሬ፡ መሠረት አባን ቀጣቃቋ ወጪ ገኩያ ደር አሳተ ይሞላኝ፡፡

11 አንተ በስብ አጋን ማኅ ይማኝው ከሂደ፡ ተማርሳኝው በስብስ ተማርሳኝ ከፋ አስ አን አልማ ገጽ አንተ ተማርቃይ ተቀኝው በስብስ፡፡

12 አንተ የቦታው አሳይ፡ «ቁርቃሽ አሳይ አን ወደ ወርድ እደቅሰድ፤ አታ ይኖታ እዘላ ያረምበታ»* ያገለ፡፡

13 ሆ ማርከታዊ ተማ ማርከተአ፡፡ ሆ ገጽ፡ አንተው ተማ አማናይ ደር ማለ አንተ የገበታ፡፡

14 ተማ እኩያ አሳ ተማርቃይ አይሁዙታ ተያና ተሰኗ ሲያና ማለ አንተ በራሮ፡፡

15 በንተው ገጽ ገደኝይሬታስ አበደ ገጽ፡ ስን ተናጋቢና አማናይሬታስ አንተ ቅፋይና ከሂደ ተናድ ገጽ አንተው አይበለ ገጽ ገደኝ፡፡

16 አንተ ነ የባ እርስ ገሰድ፡ ስን በንተ አስቀኑ እኩ ከዶላፍ፡ አንተ የባን እቴቋይሬታ፡ ከተቋይሬታ ለወ አስ አንተ ገደኝይሬታ፡፡

2

1 ስን ስኑ ሲሆ ተማርቃይ ድልቆና ተማርቱ ተማርሳኝው

1:6 1ኛው 3:2-7 * 1:12 ቁርቃሽ አሳይ አን ወደ ወርድ እደቅሰድ፤ አታ ይኖታ እዘላ ያረምበታ፡፡ ሆ ያገለ እኩ የሂደ እኩ ማለ አንተው አንተ የገበታ፡፡

በስራ::

2 ማሮ አደቱ ባንታና ፍረይሳታ፡ ወጥ ገዳይሳታ፡ ሻጭ ተድይሳታ፡ በንቃቄትድይሳታ፡ እማናን፡ ለቅናኔ ደንዳናን፡ ማሪ ገዳና ማለ ዘር፡፡

3 ሂሳብኩ፡ ማሮ ማጭሳይ ባንታ ፍሳኑ ገሻታ፡ ዘመናይሻታ፡ ወይና አሽን ፍረትናይሻታ፡ ለምሳይሻታ ገዳና ማለ ትማርጫ፡፡

4 አነቱ ሂሳብ ሆኖ የልጊ ማጭሳይ ባንታ አዘኝታና ባንታ ፍይታ ለቅና ማለ ትማርሳው ደንዳግሻ፡፡

5 የዚ ቅላይ በራቶና ማለ ባንታና ፍረይሳታ፡ ገሻታ፡ ባንታ ለን አፈይሳታ፡ ከህንና ባንታ አዘኝታና ከተተይሳታ ገዳና ማለ የልጊ ማጭሳይ፡፡

6 ሂሳብኩ፡ የልጊ አደቱ ባንታና ፍረና ማለ ዘር፡፡

7 ንኑ ስ ሁሙን ለወ አሰ አገን አንታው ለሚስ ገጽ፡፡ ንኑ ስ ትማርቃያን አቅዳይሳኔ እማናቄድይሳ ገጽ፡፡

8 ነ ወርሱኩ ነና ዘመናው ችሎቶበ አንታው የዚ አነቱ ፍለታና ማለ ንኑ በራቶና ለወ አሰ አደታ፡፡

9 አይለሁ አብባን ባንታ ፍይታና ከተታና ማለ፡ ባንታ አፈይሳና ማለና አንታና ጽላምና ማለ ዘር፡፡

10 አነቱ ባንታ ፍይታና ከይለቃ፡፡ ሂሳብኩ፡ ነና አሽያ የዚ ትማርቃይ፡ አን አገን ይሰተድይሳ ገዳና ማለ ባንታ አስያ አየዋን እማናቄድይሳ ገጽይሳ በኋና ማለ አንታ ዘር፡፡

11 አሰ አሽያ የዚ እኩ ከህተሞይ አሳ አብባ ቅንጻሚ፡፡

12 ሆ እኩ ከህተሞይ፡ ነ ደጋኝ ሆ አለመያ አመው አገዢ፡ ሆ ወደያን ነና ፍረና፡ ትማ አያና ይዕውናኔ ልሎቻናን ደና ማለ ነና ትማርሰብ፡፡

13 ነና አንቃቄ አፈይሳ ገዳና ገታ የዚ ነና አሽያ የስራ ከይለቃ በንቃቄ ቅንጻሚ የገብ፡፡

14 አን አሰ አብጃ ነና ወርሱውና ለወ አፈኝው እማናያ ባንት አሰ ከሳናው ነ ገሽ የና አስ እማሻ፡፡

15 ንኑ ፍረና ትማርሳ፡ ከማሻ ማታን ዘር፡፡ ለራዊ አናና ነና ከፈጥ፡፡

3

እማናያ አሳ አሰ

1 አሳይ ዝሂያ ፍረዥኩት፡ አዋቴአይ ዝዕድሩትበት ፍረታው፡ ከተታውና ለው አስ አብ አፎው ገጻቸዥዕት ገጽና ማለ አከባደ፡፡

2 ቅዱ አገተ አይ ባላሁ አታ አቆቶና ማለ፡ ስር አስ ገጽና
ማለ፡ አሽከታኑ አሳ አብስ ክፍቃቸዥዕት ገጽና ማለ ዘሩ፡፡

3 ካኔ ክስ አያቶ፡ ከተታድሮስ፡ ባለቸዥዕት፡ ደማ ደማ
አን አፈሪስና አምስ አይልተድሮስ፡፡ ካኔ አታቸውና ቅዱኑ
ዝማድሮስ፡ ካኔ አፈሪስ፡ አሰነ አና አቅራቢ፡፡

4 ገን አሽያ የሳ ከሂተአይና ሲቁይ ቅንጻልና ወደ

5 ካ አል ወል አስቀ ገን ገድናሽን ባ ማርቴአ ገን እና
አሽሰ፡ እና እሽዲይ፡ ዓምዓንያ ዝለተኩ ማቻኑና ገን እያና
ግን አማካ አራቀ ዝዕዋና፡፡

6 ፖ አያና፡ ወሳይ እና አሽያ ዝስተኩ ከፈሰቶኩ ግን እ ባላ
እርሰዳና ገን፡፡

7 ባ አቅ ከሂተአ ግን እና ወለሰዳና ማርና ዝዕዋ ለታ
አፈሪስ አይክና ማለ ሆኖ አስቦ፡፡

8 ፖ ቅዱይ አማኑታድ ቅዱ፡፡ ወሳ አማኑይት ለው አስ አፎው
ገንድሮስ፡ ገጽና ማለኑ ፖ ቅዱ ማንሳድ እያና ማለ ተ ከያይለ፡፡
ሆነት አስ አብስ ለውና ንዑስኩ፡፡

9 ገን እያኑ ጽላማ፡ ከቻ ተይቦ፡ ከቻዎኑ ሆኖ ለሰን
ዶንድያ አሻፈ ገናታ፡፡ ሆኖ ንዑስ ወቻል ባይናባ፡፡

10 ሪሆቴአ ማቻያ አራ ከይር አሬ ዓምዓንያ ማቅታ ሆኖ
የው አያና ሆኖ፡፡

11 ሆኖ ማለ አስ ገለኑ ዓገንቸ፡ እ ባላ ተርከይኩ አራ፡፡

ወርሰአ ዘረ

12 ተኋ ባልኑ የን ሪሆቴው ቅዱዳ ገን አርቆማሳ ወይኩ
ተከቀሳ ነኩ ከተያ ወደ ተኋ ነቅሰለያና የናው ማር፡፡

13 ሆኖ እራዩ ከናስና አስለስ እኩ ባያ ወደ አንታው
ዘንድያባይ ጽዴና ማለ አገተ ማድ፡፡

14 ካ አሳይኩ ጽዴና አስ ገድዳና እያና ማለ ባንታው ከንድያባ
ዶማና ማለ ለው አስ አፎው ማኑለዳና ተማር፡፡

15 ተኋ ዝናያ አብይ ነኩ ስር ከሰነድ እማናን እና ስቁያ አስ
አር ገ፡፡

ወሳ አቅ ከሂተአይ ሆኖ አብ ገድ፡፡ እማናኑ፡፡

**አዲስ ዲንበኛ ፊናል
New Testament in Gofa**

copyright © 2011 Wycliffe Bible Translators, Inc.

Language: Gofa

Translation by: Wycliffe Bible Translators, Inc.

Copyright Information

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

This translation text is made available to you under the terms of the Creative Commons License: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works. (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/>) In addition, you have permission to port the text to different file formats, as long as you do not change any of the text or punctuation of the Bible. You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations from this work, provided that you include the above copyright information:

You must give Attribution to the work.

You do not sell this work for a profit.

You do not make any derivative works that change any of the actual words or punctuation of the Scriptures.

Permissions beyond the scope of this license may be available if you contact us with your request.

The New Testament

in Gofa

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

You include the above copyright and source information.

You do not sell this work for a profit.

You do not change any of the words or punctuation of the Scriptures.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

2014-04-25

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 18 Apr 2025 from source
files dated 29 Jan 2022
c35d6c73-3843-5482-b53e-7559d35deee5